

ሬኒየር ቢችን የተሻለ ማድረግ! የተግባር ጥሪ የተሻሻለው የሬኒየር ቢች አካባቢ ዕቅድ

ይህ የተግባር ጥሪ ሰነድ ማህበረሰቡና የከተማው አስተዳደር የአካባቢውን የሥራ ዕቅድ ሲፈጽሙ በየጊዜው የሚሻሻል እንዲሁም የሚቀየር ሰነድ ነው። ከዚህ በታች የተዘረዘሩት በዕቅዱ ውስጥ ካሉት ቅድሚያ የተሰጣቸው ናቸው። ሬኒየር ቢች በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ሊተገብራቸው የሚችሉትን ተግባራት ይወክላሉ።

የሬኒየር ቢች አካባቢ ከ60 በላይ ቋንቋ ተናጋሪ ለሆኑ ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች የመጡ ሰዎች መኖሪያ ነው። ከየትኛውም የሲያትል አካባቢ የበለጠ ስደተኞች እና ተፈናቃዮች በዚህ ቦታ ይኖራሉ፤ ጥቁር አፍሪካን አሜሪካዊያንም የሬኒየር ቢችን ለመኖሪያነት መርጠዋል። የተለያዩ የገቢ ማግኛ ዘዴዎች አካባቢውን እንዲጠናከር ይረዱታል። የንግድ ስቆች ከተለያዩ የአለም ክፍሎች የመጡ እቃዎችን ይሸጣሉ፤ መናፈሻዎች እና መጠለያዎች የዋሽንግተን ሃይቅ ዳርቻን አስውቀዋል፤ የመንገዶች የኮረብታዎች እና የትናንሽ ወንዞች የተፈጥሮ ወበት ያስቃናሉ። አካባቢው የባቡር ጣቢያ፣ ቤተ መጻሕፍት እና ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉት።

ለሁሉም የሚሆን የመኖሪያ ስፍራ - የሬኒየር ቢች የወደፊትም ሆኑ አዲስ ነዋሪዎች፣ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ጤናማ እና የገቢ አቅምን ያገናከበ የመኖሪያ ቤት፣ የመንገድ አገልግሎት እና የተለያዩ የገበያ ማዕከላት ያሉት ይሆናል።

ተግባር 1/ምሳሌ/ ለሁሉም መኖሪያ የሚሆን እና በተመጣጣኝ ዋጋ የሚገዛ መኖሪያ ቤት - ከቦታ ቦታ ፍልሰትን ለመቀነስ እንዲሁም ሚዛኑን የጠበቀ አካባቢ ለመፍጠር ለሁሉም ዓይነት የገቢ መጠን የሚሆን፣ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ጤናማ እና ተመጣጣኝ ወጪን የሚጠይቅ የተለያዩ የመኖሪያ ቤት አማራጮችን መፍጠር እና ማጠናከር።



ተግባር 2/ምሳሌ/ ጠንካራ እና ዘላቂ ባህላዊ የመገበያየት መዳረሻዎችን በሰፊ ሮዝ መንገድ፣ በ57 ኛው ሳውዝ ጎዳና፤ በሬንተን ጎዳና እና ሄንደርሰን መመስረት። እነዚህ ቦታዎች ለማህበረሰቡ የተለየ ጥቅም ያላቸው ሲሆኑ ለተለያዩ ባህላዊ ማህበረሰቦች እቃዎችንና አገልግሎቶችን ያቀርባሉ። ለፍልሰትም የተጋለጡ ናቸው። የንግድ ባለቤቶች፣ ማህበረሰቡና የመንግስት ተቋማት አብረው በመስራት እነዚህን ስፍራዎች ጠንካራና ዘላቂ እንዲሆኑ ያደርጋሉ።

ተግባር 3/ምሳሌ/ ጎብኚዎች እንዲሁም ነዋሪዎች የአካባቢያችንን የተሰጠረ ህይወት በተግባር ለማየት እንዲቻላቸው የባቡር ጣቢያውን ከላይኛው ሬኒየር ቢች እና ከሶስቱ የንግድ/ባህል/ መደረሻዎች ጋር የሚያገናኝ የሙከራ መንገድ መኪና ወይም የማገናኛ መንገድ መዘርጋት።

ተግባር 4/ምሳሌ/ ለተማሪዎች ደህንነት አስጊ ያልሆነ፣ በቅናሽ ዋጋና ሰዓቱን ጠብቆ የሚንቀሳቀስ የመንገድ አገልግሎትን ማሻሻል።

የዕድሜ ልክ የዕውቀት መገበያየት - የሬኒየር ቢች ለሁሉም ነዋሪዎች እስከ 5000 ለሚደርሱ መደበኛ እና መደበኛ ያልሆነ ትምህርት የመስጠት አቅም ያላቸው የሕዝብ እና የግል የትምህርት ተቋማት አሉት። የሬኒየር ቢች በሀገሪቱዋ እጅግ በጣም ተሰጥሮ የሚገኘው ክልል ውስጥ መገኘቱ ነዋሪዎቹ አስገራሚ የሆነ የባህል ሀብታም ናቸው። ማህበረሰቡ ወደየትምህርት ቤቶች እንዲቀላቀል ማድረግ ትምህርት ቤቶችንም አካባቢውን የሳድጋል/ያበለጸጋል።

ተግባር 1/ምሳሌ/ ውጤታማ ትምህርት ለሁሉም ልጆች - የሬኒየር ቢች ልጆች ብሩህ የሆነ መጪ ዘመን እንዲኖራቸው ለማስቻል ወላጆች፣ የወጣት መርሐግብሮች፣ የማህበረሰብ የባህል እና የእምነት ድርጅቶች አንድ ላይ ለመተግበር ይሰራሉ።

ተግባር 2/ምሳሌ/ የጋራ የሆነ የተለያዩ ባህሎችን የያዘ ማዕከል መፍጠር - ባህላዊ ድርጅቶች በባህል ድንበር ሳይወሰኑ የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡበት እና ችግሮቻቸውን የሚወያዩበት። ከተለያዩ ቦታ የመጡ ሰዎች/ ክልሎች እስከ አዋቂ/ ወጥተው ባህሎቻቸውን የሚያሳዩበት፤ ከተሰጣቸው የማንነት መለያ አልፈው ራሳቸውን የሚያጠናክሩበት እና የሚያስተዋውቁበት ነው።



ሬኒየር ቢችን የተሻለ ማድረግ! የተግባር ጥሪ የተሻሻለው የሬኒየር ቢች አካባቢ ዕቅድ

ምግብን ለጤናማነት ማምረት፦ የሬኒየር ቢች የከተማ እርሻ ስራን ከአነስተኛ አምራቶች ጋር ለማጣመር የምግብ እና የእርሻ ምርቶችን የያዘ ማዕከል ለመሆን የተለየ እድል አለው።



ተግባር 1 /አየተሰራበት ያለ/፦ የሬኒየር ቢች ከተማ እርሻ እና የረግረግ ቦታዎች ጥናት በአትላንቲክ ከተማ ጥብቅ የእርሻ ክልል ውስጥ ከ10 ኤክረስ (4 ሄክታር) የበለጠ ቦታ መኖሩ ምግብ ለማምረት፣ ተፈጥሮዓዊ የአትክልት አስተዳደግ ትምህርት ለመስጠት፣ የተለያዩ ባህላዊ ምግቦችን ለማዘጋጀት፣ ልምድ ለመለዋወጥ፣ ለወጣቶች የመማሪያ ቦታ እንዲሁም የተቀጣሪነት ስለጠና ለመስጠት ዕድል ይፈጥራል።

ተግባር 2 ምግብ ስራን ይፈጥራል እንዲሁም ሰዎችን እርስ በርስ ያገናኛል፦ ስራን ሊፈጥር የሚችል እና የብዙ ባህሎች የምግብ አዘጋጃጅ ባለቤት መሆናችንን የሚያሳይ የተለየ የምግብ ማከፋፈያ ዘዴ ማዘጋጀት። የአካባቢው ነዋሪዎች ስለምግብ አመራረት፣ አመጣጥ እና የአመጋገብ ስርዓት ይማራሉ። አዳዲስ ስራዎች እንዲሁም የተለያዩ የምግብ አይነቶች!

ተግባር 3 የሬኒየር ቢች ለወደፊት ምጣኔ ሀብት የሚሆን የሰብል ምርት ማሻሻያ ማዕከል ነው፦ ይህን መሻሻል ለመደገፍ የአነስተኛ አምራቶች ክልል በማርቲን ሉተር ኪንግ ሳውዝ መንገድ ከባቡሩ መጓጓዣ ጋር ተጣምሮ እንዲሁም የአይ 5 መኖር አካባቢውን ተመራጭ ቦታ ያደርገዋል።

ደህንነቱን የጠበቀ የተዋበ ስፍራ፦ አካባቢውን በጽዳትና በውበት ማጠናከር ያለውን የህዝብ እንቅስቃሴ በ72% ይጨምራል። ሁላችንም አንድ ላይ ወደየአካባቢው ወጥተን ስንቀሳቀስ እርስ በእርሳችን እንተዋወቃለን። ይህ የተግባር ዕቅድ መሻሻል የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ላይ ለምሳሌ የመንገድ ላይ መብራቶች፣ የመንገድ ማቋረጫ መስመሮች እንዲሁም በአካባቢው ስነ ጥበብ ላይ ይሰራል። እነዚህ ጥረቶች ከአካባቢው የደህንነት ዕቅድ ጋር በአንድ ላይ ይሰራባቸዋል።

ተግባር 1 / እየተሰራበት ያለ የድንጋይ ላይ መረጃዎች፦ የሬኒየር ቢችን በእግር ሲገቡኑ ስለአካባቢው የቀድሞ ታሪክ፣ አፈታሪክ እንዲሁም አሁን ስላሉት ቦታዎች ይገልጻል። በተጨማሪም የአካባቢው ነዋሪዎች ስፍራቸውን የበለጠ ለማሳደግ መከተል ስላለባቸው ሃላፊነቶች ይገልጻል።



ተግባር 2 /ምሳሌ/፦ ሁሉንም የአካባቢያችንን የህዝብ የደህንነት አስጠባቂዎች አንድ ላይ በማቀናጀት በሬኒየር ቢች አጠቃላይ የማህበረሰብ ዕቅድ በመፍጠር ወንጀልን 20 በመቶ መቀነስ።

ተግባር 3 /ምሳሌ/፦ በሲያትል ከተማ ውስጥ ያለውን የፈቃድ ሂደት በማቃለል ዘመናዊ የህንፃ እና የመስክ ግንባታ ስራዎች ቀጣይነት እንዲኖራቸው ማበረታት።

ለበለጠ መረጃ

በሬኒየር ቢች የአካባቢ ዕቅድ ላይ:
<http://www.seattle.gov/neighborhoods/mpi/plans.htm> (የእርስዎን አካባቢ ይምረጡ)

በሬኒየር ቢች የአካባቢ ዕቅድ ማሻሻያ ላይ
[http://www.seattle.gov/dpdp/Planning?Neighborhood Planning/NeighborhoodPlanUpdates/default.asp](http://www.seattle.gov/dpdp/Planning?Neighborhood%20Planning/NeighborhoodPlanUpdates/default.asp)